

አንገዶች አንኳን ደህና መጣችሁ!

የእሁድ 1:30 ጸሎት

እሁድ ልክ 1:30 ላይ ተገናኝተን በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን አጥብቃ ታሳስባለች። በተከታታይ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይባቸው ጉዳዮች ስላሉን ልክ በሰዓቱ እንድንገኝ እናሳስባለን።

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ።” (ማቴ. 22:37)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
February 17, 2019	የካቲት 3፣ 2011 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት የቤተ ክርስቲያን የጸሎት ቡድን
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ
 ቃል ወ/ም ፍቅሩ ቴንሶ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል?”

(ማቴ. 16: 26)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቅንም ፈልጉ

“ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቅንም ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል።” (ማቴ. 6:33)

ባለፈው ሳምንት ማየት እንደጀመርነው የእግዚአብሔር ቃል አስቀድመን መፈለግ ያለብንን ነገር ያስተምረናል። በቃሉ መሰረት አስቀድመን መፈለግ ያለብን የእግዚአብሔርን መንግሥትና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ነው። “አስቀድማችሁ” የሚለው ቃል ለክሪስቲ “proton” ለሚለው ቃል የተሰጠ ፍቺ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን “ፕሮቶን” በጊዜ፣ በደረጃ፣ በቁጥር፣ በሚሰጠው ጥቅም የመጀመሪያና ቀዳሚ የሆነ ጉዳይን የሚያመልክት ነው። “ፕሮቶን” ዋና ተፈላጊ ጉዳይን፣ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጉዳይን ያመለክታል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ አምልኮ ሲናገር “እንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፤ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፤ በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፤ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፤ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ” ይለናል (ማቴ. 5: 23-24)። በዚህ አግባብ መሰረት ከአምልኮ በፊት ምቅደም—“ፕሮቶን” መሆን ያለበት ጉዳይ ወይም እግዚአብሔር ቀዳሚ አድርጎ የሚያየው ጉዳይ ከወንድማችን ከእህታችን ጋር ያለን ስምምነት፣ እርቅና ሕብረት ነው። ከወንድማችን ጋር ተጣልተን እግዚአብሔርን በእውነት ማምለክ እንችልም። ስለዚህ ከአምልኮ በፊት እርቅ ዋና ነገር ነው ማለት ነው። በሌላ ምሳሌ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ መቅደም ስላለበት ነገር ሲያስተምረን በሌላው አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ከማውጣታችን በፊት አስቀድመን በአይናችን ውስጥ ያለውን ምሶሶ እንድናወጣ ይመክረናል። (ማቴ 7:5)

ከላይ ባሰፈርነው ክፍል ደግሞ ቃሉ አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግሥትና ጽድቅን እንድንሻ ያስተምረናል። እንግዲህ በዚህ አግባብና ከእግዚአብሔር ቅደም ተከተል አኳያ “ፕሮቶን” የሆነው ጉዳይ መንግሥቱና ጽድቁ ናቸው። ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ዋና የሚለው፣ አንደኛ የሚለው፣ ቀዳሚ የሚለው፣ በልጫ ያለው የሚለው ጉዳይ ወደ መንግሥቱ የመግባትና ጽድቁን የመከፈል ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርም ለሰው ካለው ሃሳብ አንጻር የመንግሥቱና የጽድቁ ጉዳይ ቀዳሚ ነው። መንግሥቱና ጽድቁን ቅስቀድመን ሌላውን ማስከተል ነው መለኮታዊው ቅደም-ተከተል። ነገር ግን ሌላውን አስቀድመን መንግሥቱንና ጽድቁን ተከታይ ካደረግን በመለኮት ስሌት ኪሳራ ነው። ትርፍ የለውም። እግዚአብሔርን ያስቀደመውን ስናስቀድም በእርሱ ሃሳብ ውስጥ እንገባለን።

የእግዚአብሔር መንግሥትና የእግዚአብሔር ጽድቅ ተወራራሽ ናቸው። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት የምንችለው የርሱን ጽድቅ ከያዝን ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተገለጸው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ስለዚህም ቃሉ “አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጦአል፤ እርሱም፣ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፤ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው” (ሮሜ 3:21-22)። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመንና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት አለብን። ለዚህም ነው የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሃ ግቡ ተብሎ የተሰበከው። ወደ መንግሥቱ የምንገባው በንስሃ ታጥቦን እግዚአብሔር የሚቀበለውን ጽድቅ ስንይዝ ነው። በክርስቶስ ስናምን የእግዚአብሔር የራሱ ጽድቅ የኛ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርልናል። ስለዚህ ጌታ በቃሉ ያስተምረን ከሁሉ በፊት አስቀድመን ደህንነትን እንድንሻ ነው። እርግጥ ነው ሰው አለሙን ሁሉ አትርፎ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ስለ ነፍሱስ ዋጋ ምን ይሰጣል? ሕይወታችን ከሙብል፣ ከልብስ፣ ከንዋይ፣ ከዝና፣ እና ከስልጣን ይበልጣል። አስቀድመን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚያስገባንን ጽድቅ መፈለግ አለብን። ያን ካደረግን ሌላው የሚያስፈልገን ሁሉ ይጨመርልናል። አሜን!